

# ጠ/ሚ ኣብይ ኣህመድ ወደ መቐለ?

ገብረ ሥላሴ ኣርኢያ

ሚያዚያ 2010 ዓ/ም

ኣዲሱ ጠ/ሚ ኣብይ ኣህመድ በሶማሌ ክልል ሰላም የመፍጠር ተልእኮ ይዘው፣ በኣምቦም የክልሉን ህዝብ፣ ድርጅታቸውና ራሳቸው ስለተቀዳጁት ድል ደስታቸው ይፋዊ ለማድረግ እንደ ተጓዙ በዜና እየተመለከትን ነው። መልካም ነው። ጉዞው ወደ መላው ኢትዮጵያ ያዳርሳሉ ተብሎ ይገመታል። እንዲህ ከሆነ ወደ መቐለም መምጣታቸው የማይቀር ይሆናል። የትግራይ ህዝብም በተለመደው እንግዳ ተቀባይነቱ እጁን ዘርግቶ ኣቀባበል እንደሚያደርግላቸው ጥርጥር የለውም። እንኳን ለእንግዳ፣ ያውም ልጆቹን መስዋእት ከፍሎ በፈጠረው ኣዲስ ስርአት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ለበቁት ሰው፣ ትላንት ሲጨፈጭፋት ኖረው ለማረካቸውም ሰንጋ ኣርዶ ደግሶ የሸኘ ታላቅ ህዝብ እንደሆነ በዛው ያለፉ ወገኖች ሊመሰክሩለት ወኔ ባይኖራቸውም የታሪክ ሰነዶች ይመሰክራሉ።

እንደሚታወቀው "የትግራይ የበላይነት ኣለ" በማለት ህዝብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ ያደረገው እና የትግራይን ህዝብ በጠላትነት በመፈረጅ ለሁሉም ኣይነት ጥቃት፣ ግድያ፣ ዝርፊያ፣ መፈናቀልና ለመባረር የዳረገው የእነ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ቡድንን (-በኣዴን) እንኳን ገና የንጹሃን ደም ሳይደርቅ መቐለ ላይ ቄጤማ ኣንጠፍን ከህደት የፈጸሙበትና የሰደቡትን ህዝብ ኣሰልፈን ኣቀባበል ኣድርገናል ኣይደል! ዕድሜ ለህወሓት! ታዲያ ኣንዳች ግልፅ የሆነ በደል ያልፈጸሙበንን ኣዲሱን ጠ/ሚኒስትር ዶ/ር ኣብይ ኣህመድን እጥፍ ድርብ ዝግጅት ኣድርገን በኣጀባ ብንቀበላቸው ተገቢ ኣይሆንምን። የሆነ ሆኖ ጠ/ሚኒስትሩ ወደ መቐለ የሚመጡ ከሆነ ኣጠቃላይ ስለ ሰላም እና ኣንድነት ጉዳይ ለመወያየት ይሆናል እንጂ ብኣዴኖች እንዳደረጉት የትግራይን መሬት ለመቀራመት እንዳልሆነ መገመት ኣይከብድም።

እንግዲያውስ እንደዚህ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ካለ ምንም ይሉኝታ ችግሩን መናገር ያለበት ብዚህ ወቅት ነው። የትግራይ ህዝብ ይህቺ ኢትዮጵያ የምንላት ኣገር ተፀንሳ ልትወለድ የመጀመሪያው የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጠ ህዝብ ከመሆኑም ባሻገር ኣንድነቷን ጠብቃ ሳትደፈር እንድትቀጥል ለማድረግ በተደረገው ግብግብ ግንባር ቀደም መስዋእት የከፈለ ህዝብ በመሆኑ ስለ ህዝቦች እና ስለ ኣገር ኣንድነት እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያዊነት ጉዳዮች ሰባኪ እንደማያስፈልገው ግልጽ ማድረግ ተገቢ ነው። የትግራይ ህዝብ ለሰላም፣ ለህዝቦችና የኣገራቱን ኣንድነት በሚመለከት ይዘት የኖረውን በሁኔታዎችና በጊዜ ሂደት የማይዋዥቅ ኣቋሙ ለጠ/ሚኒስትሩ ግልፅ ማድረግ ይኖርበታል።

ይልቁንስ በክልሉ ያሉት ውስጣዊ የልማት ችግሮች፣ በኣገር ደረጃ ያለውን የፖለቲካዊ ሚናን እና እንደ ህዝብ ስለተፈጸመበን እና እየተፈጸመበን ስላለው የማያቋርጥ ጥቃት ተቀባይነት እንደሌለው ማስገንዘብ ይኖርብናል። የሰላም፣ የህዝቦች እና የኣገር ኣንድነትን የሚፈታተን ከትግራይ መጥቶ እንደማያውቅ እና እየተፈጸመበት ላለው ከህደት ተጠያቂ እንደማይሆን ካለ ምንም ይሉኝታ ግልፅ ማድረግ ኣለበት። ይህ ግን ማን እና በየትስ ኣልፎ ይበለው? ችግሩ ጠ/ሚ ቢመጡ እንደተለመደው በፓርቲ ተመርጠው የሚገቡ ሰዎች እንጂ የፈለጉትን ጥያቄ ይዘው ወደ ስብሰባው የሚገቡ ነፃ ዜጎች የመግባት እድላቸው ዜሮ ነው። ተመርጠው የገቡ ሰዎች ደግሞ ፓርቲው የሚያራምደው የይሉኝታ ፖለቲካ ከማንጸባርቅ የዘለለ ኣይሆንም። ህወሓት ካለፈው ስህተቱ የሚማር ከሆነ በተለያዩ ዘርፎች ያሉ ነፃ ሰዎች በራዲዮ ጥሪ ኣድርጎ ከጠ/ሚኒስትሩ ጋር በነፃነት ውይይት እንዲያደርጉ መንገድ ሊከፍት ይገባል።

የትግራይ ህዝብ ድህነቱን አሳይቶ በሃዘኔታ ከንፈሩን የሚመጥለት ሳይሆን ችግሩን ተገንዝቦ መፍትሄ የሚሰጠው አካል ያስፈልገዋል። የመጠጥ ውሃ ችግር፣ የሰራ አጥነትና ሰፊ የወጣቶች ስደት፣ ሰላም እና ጦርነት ባልሆነ ሁኔታ በመኖር የተጎዳው አጠቃላይ የክልሉ ህዝብ፣ በተለይም ደግሞ የድንበር ነዋሪ የሆነውን ህዝብ ምንም አይነት የልማት አማራጭ ሳይደረግለት ወታደራዊ ቀጠና ሆኖ የአገሪቱን ሃላፊነት ተሸክሞ እየኖረ እንዳለ፣ በትግራይ የበላይነት የበሬ ወለደ ፕሮፓጋንዳ ምክንያት በየክልሉ ለጥቃት ተጋልጠው ንብረታቸውን ጥለው ስለተፈናቀሉ ወገኖች፣ በአሮሚያና በአማራ ክልል እስርቤቶች እስከ አሁን ድረስ እየማቀቁ ያሉ የትግራይ ብሄር ተወላጆች ወዘተ የመሳሰሉ እና ተያያዥ የሆኑ ህገመንግስታዊ መብቶችን በማንሳት ድምጹን ከፍ አድርጎ ማሰማት ይኖርበታል።

ሰናይ ቀን